

756/2013

810 መጋቢት/፲፱፻፲፱
24/04/2016

የኮንስትራክሽን ምክር ቤትና የባለ ድርሻ አካላት ማስተባበሪያ ጽ/ቤት አዲስ አበባ

ጉዳይ: የጸደቀ መመሪያ ስለመላክ

የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምክር ቤት የቴክኒክ ኮሚቴ አሰራርና ተግባር መመሪያ ቁጥር 69/2011ሆኖ ከታህሣሥ 23 ቀን 2011 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ እንዲሆን የጸደቀ በመሆኑ የመመሪያውን ተፈጻሚነት እንድትከታተሉና እንድታስፈጽሙ የጸደቀውን 1 ጥራዝ መመሪያ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን የላክን መሆኑን እናስታውቃለን።

ግልጻ፡-

- ለክቡር ሚኒስትር ዴኤታ (የከተማ ልማትና ቤተሰብ ዘርፍ)
- ለክቡር ሚኒስትር ዴኤታ (የከተማ ፕላንና መሬት ዘርፍ)
- ለክቡር ሚኒስትር ዴኤታ (የኮንስትራክሽን ዘርፍ)
- ለሚኒስትር ጽ/ቤትና ሚኒ ካቢኔ ጉዳዮች ቢሮ
- ለሕግ ለገልግሎት ዳይሬክቶሬት

ከ/ል/ኮ/ሚ



ከሠላምታ ጋር
[Handwritten Signature]
የግንባታና ከከተማ ልማት ሚኒስቴር
ሚኒስትር

**የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምክር ቤት
የቴክኒክ ኮሚቴ አሰራርና ተግባር ለመወሰን የወጣ
መመሪያ
መመሪያ ቁጥር 756/2013**

**A Directive issued to provide the working
procedure of the Technique Committee of
the Ethiopian Construction Industry Council
Directive 756/2021**

የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምክር ቤት የቴክኒክ ኮሚቴ የአሰራር ሥርዓት እንዲሁም ተግባርና ሃላፊነት ለመወሰን በማስፈለግ፤

Whereas, it is found necessary to provide the working procedure as well as duties and responsibilities of the Construction Industry Council Technique Committee;

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምክር ቤት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 419/2010 አንቀጽ 8(2) መሰረት ይህን መመሪያ አውጥቷል።

Therefore, this Directive is issued by the Ministry of Urban Development and Construction of the Federal Democratic Republic of Ethiopia pursuant to Article 8(2) of the Ethiopian Construction Industry Council Regulation No.419/2018.

አጭር ርዕስ

1. Short title

ይህ መመሪያ “የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምክር ቤት የቴክኒክ ኮሚቴ አሰራርና ተግባር መመሪያ ቁጥር 756/2013 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

This Directive may be cited as “the Ethiopian Construction Industry Council Technique Committee working procedure Directive No.756/2021

ትርጓሜ

2. Definition

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-

In this Directive unless the context requires otherwise:

- 1/ “ደንብ” ማለት የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምክር ቤት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 419/2010 ነው።
- 2/ “ምክር ቤት” ማለት በደንቡ አንቀጽ 3 መሰረት የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምክር ቤት ነው።
- 3/ “ኮሚቴ” ማለት የምክር ቤቱ የቴክኒክ ኮሚቴ ነው።
- 4/ “ሰብሳቢ” ማለት የኮሚቴው ሰብሳቢ ነው።
- 5/ “ጽህፈት ቤት” ማለት በሚኒስቴሩ ድርጅታዊ መዋቅር መሰረት የተቋቋመው የኮንስትራክሽን

- 1/ “Regulation” shall mean the Ethiopian Construction Industry Council establishment Council of Ministers Regulation No.419/2018.
- 2/ “Council” shall mean the Ethiopian Construction Industry Council which is established pursuant to Article 3 of the Regulation.
- 3/ “Committee” shall mean the Technique Committee of the Council.
- 4/ “Chairperson” shall mean the Chairperson of the Committee.
- 5/ “Office” shall mean the Construction Council and Stakeholders



ምክር ቤትና የባለድርሻ አካላት ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ነው።

6/ "ሚኒስቴር" ወይም "ሚኒስትር" ማለት የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው።

7/ "አባል" ወይም "አባላት" ማለት የኮሚቴው አባል ወይም አባላት ናቸው።

3. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ መመሪያ በሚኒስቴሩ የሥልጣን ክልል ሥር በሚወድቁ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማትና አስተዳደር በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት ይኖረዋል።

4. ስለ ቴክኒክ ኮሚቴው

1/ የቴክኒክ ኮሚቴው የምክር ቤቱ አካል ሆኖ የተደራጀ ነው።

2/ ኮሚቴው የራሱ የሆነ የአሰራር ማኑዋል ያወጣል።

3/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ቢኖርም የቴክኒክ ኮሚቴው ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ንዑሳን ኮሚቴዎችን ሊያደራጅ ይችላል።

5. የኮሚቴው ዓላማዎች

የኮሚቴው ዓላማዎች የሚከተሉት ናቸው፡-

1/ መንግሥት በ2017 ለማሳካት ያስቀመጠውን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ራዕይ እውን ለማድረግ ለሚያደርገው ጥረት ድጋፍ ማድረግ፤

2/ ወቅታዊ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ሁኔታ የቴክኖሎጂ፣ ከሰው ሃይል አስተዳደር አሰራር እና ሌሎች ተዛማጅ የሆኑ ጉዳዮች በማጥናት በዓለም ላይ ከሚገኙ ምርጥ ተሞክሮዎች በመቀመር ለተግባራዊነቱ ድጋፍ ማድረግ፤ አፈጻጸሙን መከታተል፤

Coordination Office organized in the Ministry pursuant to its organizational structure.

6/ "Ministry" or "Minister" shall mean the Ministry of Urban Development and Construction or Minister of Urban Development and Construction.

7/ "Member" or "Members" mean member or member(s) of the Committee.

3. Scope of application

This Directive shall apply to all matters pertaining to construction industry development and regulation which fall under the authority of the Ministry.

4. About the Technical Committee

1/ The Committee is organized as the body Construction of Council.

2/ the committee shall issue its working manual.

3/ Notwithstanding sub article (1) of this article, the technical Committee may establish subcommittees necessary for its operation.

5. Objectives of the Committee

The objectives of the Committee shall be to:

1/ Support the efforts of the government to realize the vision set for the construction industry to be achieved by 2025;

2/ Review current status of the construction industry with regards to technology, human resources management and administration and other related aspects, consolidate state of the art practices from across the globe and provide



3/ ባለው ተጨባጭ ሁኔታና ሊደረሰበት የታሰበውን ራዕይ ከግምት በማስገባት የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን በሚመለከት ተጨባጭ ዲላማ ማስቀመጥ፤

4/ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዲላማዎችን ለማሳካት ወደታሰበው ራዕይ ለማድረስ የሚያስችሉ ስትራቴጂዎች ሃሳብ ማቅረብና አፈጻጸማቸውን መከታተል፤

5/ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪያዊ ዕድገት እንዲፋጠን በማድረግ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆን ማስቻል፤

6. የኮሚቴው ተግባር

የኮሚቴው ተግባር የሚከተለው ይሆናል፡-

1/ ምክር ቤቱ በደንቡ አንቀጽ 5 የተደነገገውን ሥልጣንና ተግባር መፈጸም እንዲችል ድጋፍ ይሰጣል፤ አፈጻጸማቸውን ይከታተላል፤

2/ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት፣ መሻሻል እና መስፋፋት በተመለከተ ለሚኒስቴሩ ምክር ይሰጣል፤ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል፤ ውጤታማ አፈጻጸሞችን ያበረታታል፤ ይከታተላል፤

3/ በማንኛውም ከኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ጋር ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ጥናት እንዲደረግ ድጋፍ ያደርጋል፤ ምክር ይሰጣል፤ አፈጻጸማቸውን ይከታተላል፤

4/ ከኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ጋር ተያያዥ የሆኑ አገልግሎቶች የውጭ ገበያ እንዲቀላቀሉ ያበረታታል፤ ያነቃቃል፤ ይደግፋል፡፡

5/ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን አፈጻጸም በጥራት፣ በጊዜ፣ በበጀት እና ሌሎች ዋና መስፈርቶች መሰረት መፈጸሙን ለማረጋገጥ የሚረዱ ጥናቶችን ያከናውናል፤ በጥናቱ መሰረት ምክረ ሃሳብ ይሰጣል፤ አፈጻጸማቸውን ይከታተላል፤

support for their implementation and also monitor their implementation;

3/ Set concrete targets for the construction industry and its workforce by taking into account the gaps between current reality and intended vision;

4/ Recommend strategies and ensure their implementation in order to achieve the set targets and realize the vision of construction industry;

5/ Accelerate the growth of the construction industry in order to ensure its competitiveness globally;

6. Functions of the Committee

The functions of the Committee shall be:

1/ Support the council in its endeavor to execute its powers and duties enshrined under article 5 and ensure their implementation;

2/ Encourage the enhancement and expansion of the construction industry, provide advice and submit decision alternatives and support and monitor their implementations;

3/ Provide support and advice to undertake research into any matter relating to the construction industry;

4/ Support, stimulate and encourage service related to the construction industry to enter in to foreign markets;

5/ Conduct studies and on the basis of these studies provide recommendations that ensures the performance of the construction



- 6/ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የጥራት ማረጋገጥን ስራዎች እንዲሰሩ የአሰራር ስረዓት እንዲዘረጋ ያበረታታል፤ ያነቃቃል።
- 7/ የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች አጠቃቀም፣ ምዝገባ እና ተፈላጊ ደረጃዎችን ስለማሟላታቸው የሚደረገውን ቁጥጥር ስረዓት እንዲዘረጋ ድጋፍ ያደርጋል፤ ያበረታታል፤ ያነቃቃል።
- 8/ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ኢንፎርሜሽን ሥርዓት ጨምሮ ከኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ጋር ተያያዥ የሆኑ መረጃዎች ማሰባሰብ፣ መተንተን፣ ማተም፣ ማሰራጨትና ማስተዳደርን እንዲሁም የመረጃ ግልጽነትና ተደራሽነትን በተመለከተ ድጋፍ ይሰጣል።
- 9/ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚሰጡ ሥልጠናዎችን ማስተዋወቅ፣ መገምገም እና ማስተባበር በተመለከተ ድጋፍ ይሰጣል።
- 10/ የሥራ ተቋራጮችን፣ የአማካሪዎችንና ሌሎች በህግ የሚደነገጉ ከባንደዎችን እና ባለሙያዎችን ምዝገባና ብቃት ማረጋገጫ፣ ስምና ስያሜዎችን አስተዳደር በተመለከተ ለኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት አግባብነት እንዲኖራቸው ድጋፍ ይሰጣል፤ አፈጻጸማቸውን ይከታተላል ያበረታታል፤
- 11/ ጥራት ላለውና ደህንነቱ ለተጠበቀ የኮንስትራክሽን ሥራ ደረጃውን የጠበቀ የሬጉላቶሪ ዘግጅትና ትግበራ እንዲከናወን ያበረታታል፤ ያነቃቃል።

- industry satisfies quality, time, budget criteria and other criteria;
- 6/ Promote and encourage the establishment of systems in order to put in place quality assurance procedures in the construction industry;
- 7/ Provide support, encouragement in the establishment of a monitoring system with regrades to construction equipment utilization, registration and compliance to appropriate standards;
- 8/ In addition to the establishment of information system, provide support in the collection, analysis, publishing, dissemination, administration of construction industry related information including provision of support with respect to transparency and access to information;
- 9/ Provide support in the provision, promotion, coordination and review of trainings to be conducted in the construction industry;
- 10/ Provide support and monitor their implementation with respect to the registration, accreditations, trade name and trade mark administration of contractors, consultants and legally established companies and professionals, by ensuring their relevancy to the development of the construction;
- 11/ Encourage and promote the preparation and implementation of effective regulatory framework to ensure quality and safety in construction works;



- 6/ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የጥራት ማረጋገጥን ስራዎች እንዲሰሩ የአሰራር ስረዓት እንዲዘረጋ ያበረታታል፤ ያነቃቃል።
- 7/ የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች አጠቃቀም፣ ምዝገባ እና ተፈላጊ ደረጃዎችን ስለማሟላታቸው የሚደረገውን ቁጥጥር ስረዓት እንዲዘረጋ ድጋፍ ያደርጋል፤ ያበረታታል፤ ያነቃቃል።
- 8/ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ኢንፎርሜሽን ሥርዓት ጨምሮ ከኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ጋር ተያያዥ የሆኑ መረጃዎች ማሰባሰብ፣ መተንተን፣ ማተም፣ ማሰራጨትና ማስተዳደርን እንዲሁም የመረጃ ግልጽነትና ተደራሽነትን በተመለከተ ድጋፍ ይሰጣል።
- 9/ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚሰጡ ሥልጠናዎችን ማስተዋወቅ፣ መገምገም እና ማስተባበር በተመለከተ ድጋፍ ይሰጣል።
- 10/ የሥራ ተቋራጮችን፣ የአማካሪዎችንና ሌሎች በህግ የሚደነገጉ ኩባንያዎችን እና ባለሙያዎችን ምዝገባና ብቃት ማረጋገጫ፣ ስምና ስያሜዎችን አስተዳደር በተመለከተ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት አግባብነት እንዲኖራቸው ድጋፍ ይሰጣል፤ አፈጻጸማቸውን ይከታተላል ያበረታታል፤
- 11/ ጥራት ላለውና ደህንነቱ ለተጠበቀ የኮንስትራክሽን ሥራ ደረጃውን የጠበቀ የሬጉላቶሪ ዝግጅትና ትግበራ እንዲከናወን ያበረታታል፤ ያነቃቃል።

- industry satisfies quality, time, budget criteria and other criteria;
- 6/ Promote and encourage the establishment of systems in order to put in place quality assurance procedures in the construction industry;
- 7/ Provide support, encouragement in the establishment of a monitoring system with regrades to construction equipment utilization, registration and compliance to appropriate standards;
- 8/ In addition to the establishment of information system, provide support in the collection, analysis, publishing, dissemination, administration of construction industry related information including provision of support with respect to transparency and access to information;
- 9/ Provide support in the provision, promotion, coordination and review of trainings to be conducted in the construction industry;
- 10/ Provide support and monitor their implementation with respect to the registration, accreditations, trade name and trade mark administration of contractors, consultants and legally established companies and professionals, by ensuring their relevancy to the development of the construction;
- 11/ Encourage and promote the preparation and implementation of effective regulatory framework to ensure quality and safety in construction works;



12/ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ በኢንዱስትሪ የተመረቱ ተገጣጣሚ የግንባታ አካላት አጠቃቀም ሥርዓት ዝግጅትና ትግበራ ላይ ድጋፍ ያደርጋል።

13/ የሕዝብ ደህንነት የሚጎዱ የኮንስትራክሽን ሥራዎች ወይም የተጠናቀቁ የኮንስትራክሽን ሥራዎች በተመለከተ የዳሰሳ ጥናት ያደርጋል፤ ችግሩን ለማስወገድ መንግሥት ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ምክር ይሰጣል፤ አፈጻጸማቸውን ያበረታታል፤ ይከታተላል፤

14/ ከኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ጋር በተገናኘ ዓላማውን ለመፈጸም አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ተመሳሳይ ተግባሮችን እንደ አስፈላጊነቱ ያከናውናል፤

12/ Provide support in the preparation and implementation of a system for the utilization of manufactured prefabricated building components;

13/ Conduct studies in relation to any failure of construction works or completed construction works which affects public safety and advice government to take appropriate actions to address it.

14/ In relation to construction industry perform such other functions as may be necessary to further its objectives;

7. የኮሚቴው ሥልጣን

ኮሚቴው የሚከተሉት ስልጣን ይኖረዋል፡-

1/ ዓላማውን ለማሳካት እና ተግባሩን ለመፈጸም አስፈላጊ የሆኑ ተግባሮችን ሁሉ ያከናውናል፤

7. Powers of the Committee

The Committee may:

1/ perform all such acts as are necessary for it to achieve its objects and perform its functions;

8. የቴክኒክ ኮሚቴው አሰራር

1/ የቴክኒክ ኮሚቴው የስብሰባውን አካሄድ እና አሰራር በሚያመችው ሁኔታ ያከናውናል።

2/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ኮሚቴው በስብሰባው በሚወሰነው ሰዓትና ቦታ ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ይሰበሰባል፤

3/ በስብሰባው ላይ ሰባት የኮሚቴ አባላት ከተገኙ ምዕራብ ጉባኤው የተሟላ ይሆናል፤

4/ የቴክኒክኮሚቴው የሚያያቸውን ጉዳዮች በተመለከተ ድጋፍ የሚሰጥ ሰው ሊመርጥ ይችላል። ነገር ግን የሚመረጠው ሰው ድጋፍ ከመስጠት በስተቀር መብት አይኖረውም።

8. Operation of the Committee

1/ Subject to instructions to be granted by the Ministry, the Committee shall regulate its meetings and proceedings in such manner as it thinks fit.

2/ Notwithstanding the general terms of sub article (1) of this article, the Committee shall meet at least once a month at such place and time as the Chairperson may determine.

3/ Seven members of the committee shall constitute a quorum.

4/ The Committee may co-opt such person as may be of assistance in relation to any matter brought before it. However, a person co-opted under this sub article shall



5/ ማንኛውም የቴክኒክ ኮሚቴው ስብሰባ የሚመራው በሰብሳቢው ነው። ነገር ግን ሰብሳቢው በማይኖርበት ጊዜ በምክትል ሰብሳቢው ስብሰባ ይመራል።

6/ የቴክኒክ ኮሚቴው በስብሰባው ላይ ተገኝቶ በማንኛውም ጉዳይ ላይ ምክር የሚሰጥ ማንኛውንም ሰው ለመጋበዝ ይችላል። ነገር ግን የተጋበዘው ሰው በማንኛውም ስብሰባ ላይ ምክር ከመስጠት በስተቀር ሌላ መብት አይኖረውም።

9. ንዑስ ቴክኒክ ኮሚቴዎች

1/ ቴክኒክ ኮሚቴው አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው ተግባሩን ለመፈጸም የሚረዱትን ንዑስ ቴክኒክ ኮሚቴዎች ሊያደራጅ ይችላል።

2/ ማንኛውም ንዑስ ኮሚቴ ኮሚቴው በሚወስነው መሰረት ከኮሚቴው አባላት የተውጣጡ እና ሌሎች ሰዎች የሚገኙበት ሊሆን ይችላል።

3/ ማንኛውም ንዑስ ቴክኒክ ኮሚቴ ተጠሪነቱ ለኮሚቴው ሆኖ ኮሚቴው በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት መሰራት አለበት።

4/ ማንኛውም ንዑስ ቴክኒክ ኮሚቴ የስብሰባውን አካሄድ እና አሰራር ተገቢ ነው ብሎ ባሰበው አካሄድ ሊፈጸም ይችላል።

10. የቴክኒክ ኮሚቴው ሴክራታሪያት

1/ በደንቡ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት የተቋቋመው ጽ/ቤት የኮሚቴው ሴክራታሪያት ሆኖ ያገለግላል።

2/ ጽ/ቤቱ ኮሚቴው ተግባራቱን በሚገባ ለማከናወን የሚያስፈልገውን የአስተዳደርና አመራር እና ተያያዥ ጉዳዮች የሴክራታሪያት ጽ/ቤቱ ኃላፊነት ይኖረዋል።

3/ የሴክራታሪያት ጽ/ቤቱ ሃላፊ ድምጽ የመስጠት መብት ሳይኖረው በማንኛውም የኮሚቴው

have no right to vote.

5/ Every meeting of the Committee shall be presided by the Chairperson. However, in the absence of the Chairperson, the vice Chairperson shall chair the meeting.

6/ The committee may invite any person to attend any of its meetings for the purpose of advising it on any matter under discussion. However, the person so invited shall not be entitled to vote at any such meeting.

9. Sub-technic committees

1/ The committee may organize such sub-committees as it considers appropriate to assist it in carrying out its functions.

2/ Any sub-committee may consist of members of the Committee and such other persons as the Committee thinks fit to designate.

3/ Every sub-committee shall be subject to, and act in accordance with, any directive given to it by the Committee;


4/ Every sub-committee shall regulate its meetings and proceedings in such manner as it thinks fit.

10. Secretariat of the Committee

1/ Pursuant to sub article (1) of Article 8 of the Regulation, the office shall serve as the secretariat of the committee;

2/ The office shall provide the administrative and logistical services required for proper functioning of the Committee;

3/ The Head of the Office shall attend



ሰብሰባዎች ላይ በመገኘት ሃሳብ ይሰጣል፤
ኮሚቴውን የሚመለከቱ ማንኛውንም ሰነዶች
አደራጅቶ ይይዛል፤ ሁሉንም የኮሚቴውን
ሰብሰባዎች ቃለ-ጉባኤ ይይዛል፤

every meeting of the Committee
and take part in the deliberations of
the Committee but shall not have
the right to vote and have the
custody of all documents relating to
the Committee and keep minutes of
all proceedings of the Committee.

11. ሠራተኞች

- 1/ ቴክኒክ ኮሚቴው ተግባሩን በአግባቡ እንዲወጣ የጽ/ቤቱ ሠራተኞች ድጋፍ የመስጠት ሃላፊነት አለባቸው፤
- 2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት ለኮሚቴው ድጋፍ እንዲሰጡ ሃላፊነት የተሰጣቸው የጽ/ቤቱ ሠራተኞች አስተዳደር በጽ/ቤቱ ስር ይሆናል።

11. Staff

- 1/ The staff of the Office shall provide support to the Committee for the proper discharge of its functions;
- 2/ The staff of the office assigned to support the committee under sub article (1) of this article shall be under the administrative control of the office;

12. የሚኒስቴሩ ሥልጣን

ሚኒስቴሩ ከዚህ መመሪያ ጋር የማይጋጭ አጠቃላይ ባህሪ ያላቸውን መመሪያዎች ለኮሚቴው የመስጠት ሥልጣን አለው። ኮሚቴውም ከሚኒስቴሩ በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት መፈጸም አለበት።

12. Powers of the Ministry

The Minister may give directions of a general character to the committee, not inconsistent with the objects of this Directive and the committee shall comply with such directions.

13. በጀት

የሴክራታሪያት ጽ/ቤት በጀት በሚኒስቴሩ ይመደባል።

13. Budget

- 1/ The budget of the secretariats office allocated by the Minister.

14. ሪፖርት

- 1/ ኮሚቴው ዓመታዊ የሥራ እና በሴክራታሪያት ጽ/ቤቱ አዲት የተደረገ የበጀት ዓመት ሃሳብ ሪፖርት የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ ከሶስት ወር በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ ለሚኒስቴሩ ማቅረብ አለበት፤
- 2/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ቢኖርም ኮሚቴው በዓመት ሁለት ጊዜ ሪፖርት እንዲያቀርብ ሚኒስቴሩ እንዳስፈላጊነቱ ሊጠይቅ ይችላል፤
- 3/ ዓመታዊ ሪፖርቱ ለምክር ቤቱ ከመቅረቡ በፊት ለሚኒስቴሩ ቀርቦ ወይይት መደረግ አለበት፤

14. Report

- 1/ The Committee shall, not later than 3 months after the close of a financial year, submit an annual report to the Ministry on its activities and audited accounts for that financial year.
- 2/ Notwithstanding sub article (1) of this article, the Ministry may require the committee to submit bi-annual report as necessarily.
- 3/ The annual report shall be submitted to the Ministry for discussion before it is presented to



15. ቋንቋ

በዚህ መመሪያ ውስጥ በአማርኛውና በእንግሊዝኛው ቅጅ መካከል ልዩነት ቢኖር የአማርኛው ቅጅ ተፈጻሚ ይሆናል

the council.

15. Language

In this directive if there is difference between the Amharic and English version, the Amharic version shall prevail over the English version.

16. ማሻሻል

ሚኒስቴሩ በማንኛውም ጊዜ ይህን መመሪያ ሲያሻሽል ይችላል፤

16. Amendment

The Ministry may amend this directive at any time.

17. ተፈጻሚነት

ይህ መመሪያ በሚኒስቴሩ ከጸደቀበት ቀን ጀምሮ ተፈጻሚነት ይኖረዋል፤

17. Effectivity

This Directive shall enter into force on the date of its approval by the Ministry.

ታህሳስ 23/ቀቃ 2011

አቶ ጃንቲራር አባይ

ሚኒስትር



January 1, 2019

Ato Jantirar Abay

Minister